

የመቐለ የአጣዳፊ ተጠቅማዋ/አተተ/ ጉዳይ እንዴት ነው ??

በሽታው አጣዳፊ ነውና አጣዳፊ ምላሽ ይሻል!!

ፍስሀ ገመዳ Fishageda@gmail.com 07-28-17

የሴሜንዋ ኮከብ መቐለ በአጣዳፊ ተቅማት ተጠቅታለች መጠቃትዋ ብዙም የሚገርም አይሆንም ምክንያቱም ህዝቡ ንፁህ የመጠጥ ወሀ መጠየቅ የፌደራል መንግስት እና ክልሉ ሲጠባበቁ የከተማው የውሀ ችግር መፍታት ስላልቻሉ ይህ የሚጠበቅ ነው።

ከዚህ ይልቅ በጣም የገረመኝ መቀሌ ሆስፒታል አልጋ ስላጣ በሽተኞችን እንደ በረንዳ አዳሪ በሆስፒታሉ በረንዳ አስተኞቹ ማየቱ ነው። ይህ በፍፁም እንኳን ሊደረግ ሊታሰብ የሚገባው ጉዳይ አልነበረም ምክንያቱም በሀገር ደረጃ ይህ በሽታ አዲስ አይደለም ብዙ ልምዶች አሉ **ቅደመመክላከሉን አለፎ የመጣን ችግር ለመከላከል ቅድመዝግጅት የሚባል ነገር ደግሞ አለ።**

ሌላው የገረመኝ የመቀሌ ሆስፒታል ዳይሬክተር አቶ ????? የመቀሌ ከተማ ጤና ቢሮ ኃላፊ ደግሞ ወ/ሮ ????? እንዴት ነው ነገሩ???? ለአለም ጤና ድርጅት መሪነት አስተዋፅኦ ያበረከተ ክልል እንዴት እንዲህ የነኩት ይሆናል ??? አልጋ የለ ዶ/ር የለ??? አዲስ አበባ ተከሰቶ በነበረው አተተ የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶ/ር ከሰተብርሀን ሳይቀሩ በየሆስፒታሉ ይዘሩ እና ይደግፉ ነበር የትግራይ ግን የሉም??? በዜና እወጃው አለየኋቸውም?? **ምናልባት አቶ ከሆኑ በሽታው እንዳይዛቸው ተደብቀው ወይም ችግኝ ተክላ ሄደው ይሆናል።**

ለማንኛው ከመቀሌ የሰማነው ዜና እንኳን ለመቀሌ ለአንድ ትንሽ ወረዳ እንኳን የሚመጥን አይደለም።

ይህ በሽታ ምንም እንኳን የጤና ባለሙያ ባልሆነም በአጠቃላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተፅእኖው ቀላል አይደለም። በዚህ በሽታ የተያዘ ሰው ማንም እንዲጠጋው አይፈቀድም፤ ስለሆነም ማግለል ይኖራል ። ስለዚህ ወደ ክልሉ የሚደረጉ የሰዎች ዝውውር/ጉዞዎች/ ይቀንሳሉ፤ ኢኮኖሚው ይጎዳል በሀገር ደረጃም እንዲሁ አተተ ተባለ ኮሌራ ለፈረንጆቹ ብዙም ልዩነት የለውም ድንጋጤ ይፈጥራል።

ወቅቱ ደግሞ በሴሜኑ የሀገራችን ክልል **በተለይም በትግራይና በሰቆጣ በድምቀት የሚከበረው የአሸንዳ በዓል** የሚከበርበት ወቅት ስለሆነ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው። ስለሆነም ሁሉም የሚመለከተው አካል ሊረባረብ ይገባል።

የስራ ኃላፊዎችም ይፈተኹ፤ ይታዘዙ። የስራ ኃላፊዎችም ድግፍ እንዲደረግላቸው ለሚመለከተው አካል ሁሉ ይጠይቁ እነሱ ካላሳወቁ ሌላው ኃላፊ እንደተራው ህዝብ ከሚደኛ ይሰማው እና መደናደናገጥ ይፈጠራል። በክልሉ ውስጥ ያሉ የመንግስት ኃላፊዎች ብቻ ሳይሆን ለሌላም የሚተርፉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚመሩ ታታሪ መሪዎች እንዳሉ ይታወቃል። የነሱም ድጋፍ ይጠየቅ። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ አሉ ቄሶች እንደሚባለው እነዚህ አቅሞችም ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል።

መንግስትም የሚመጥን ማለትም በሽታው አጣዳፊ ነውና አጣደፋ ምላሽ መስጠት አለበት።

ቸር ያሰማን!!